

### 3ኛ የሐንስ 1-8 (ለመረው የተዘጋጀ)

1. ሁለቱም መልዕክቶች የሚጀምሩት የሐዋርያው የሐንስ ፍቅር በክርስቶስ ባለው እውነት ላይ የተመሰረተ ሆኖ ነው የቀረበው። በተጨማሪ ደግሞ የሐንስ በሁለቱም መልዕክቶች ውስጥ ራሱን ያስተዋወቀው እንደ ሽማግሌ ነው።
2. በእኔ አመለካከት ይህ ክፍል በምንም መልኩ ክርስቲያን ሁልጊዜ ጤነኛ መሆን አለበት የሚለውን ያስተምራል ብዬ አላምንም፤ ምክንያቱም ይህ ክፍል በግልጽ የሚያሳየን የሐንስን የልብ ምቹትና እንዲሁም የሚጻፈውን የጸሎት ዓይነት እንጂ የጤንነትን ማረጋገጫ ሲሆን ሰዎች ስህተት ከጋይዮስ ማግኘት ስላልቻሉ ሳይሆን ለበረከት የሚሆነውንና ሌላውን የሚያንጸውን መርጠው ነው ብዬ አምናለሁ።
4. ይህንን ከሐዋርያው መስማቱ ወደፊትም በእውነትና በጽድቅ ለመመላለስ የበለጠ ያበረታታል። ሰዎች ሲያጠፉ ለመውቀስ ብቻ ሳይሆን መልካም ህይወት ሲኖሩም ማበረታታት እንደሚጠበቅብን እንማራለን።
5. የአማኞች በወንጌል እውነት መመላለስ ለየሐንስ ከፍተኛ ደስታን እንደሚያመጣ ይታያል። ይህ በእውነት መመላለስ ደግሞ ዝም ብሎ የአንድ ወቅት ብቻ ሳይሆን ቋሚነት የሚታይበት ዘላቂነት ያለው ነገር መሆኑን ከአረፍተ ነገሮቹ ይታያል።
6. በእነዚህ ክፍሎች መሀል ምንም አይነት ቅራኔ የለም። አንዱ የሚናገረው ሃሰተኛ ትምህርትን ይዘው የሚመጡትን ሰዎች እንዳንቀበል ሲሆን፤ ሌላው ደግሞ እውነተኛውን ወንጌል ተሸክመው የሚዘሩትን እንድናስተናግድ ነው።
7. እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሲል፡ በገንዘብ መርዳትን(ቁ7ትን ተመልከት)፤ ሌላ ማረፊያ በመንገዳቸው ላሉት ለሚያውቃቸው ቅዱሳን እንዲቀበሏቸው መጻፍና የመሳሰሉት ሊሆኑ እንደሚችሉ አስባለሁ።
8. እንዲህ ያሉትን ሰዎች የመቀበልና እርስ በእርስ የመቀበል ፈቃደኛነት ያስፈልገናል። (የማናውቃቸውንም ጭምር ቁ5)
9. እያንዳንዱ መልሱን ለራሱና ለእግዚአብሔር ይመልሳል ;

### 3ኛ የሐንስ 9-15 (ለመረው የተዘጋጀ)

1. በቁ 9 ላይ ሰፍሮ የምናየው ዲዮጥራጢስ ፍላጎት ማለትም አንደኛ ወይም መሪ የመሆን ነገር ጌታችን በማቴ 23:8-12 ላይ ካስተማረው ሃሳብ ጋራ ተቃራኒ የሆነ አስተሳሰብ እንደሆነ ነው የማየው፤ ምክንያቱም ኢየሱስ እያለ ያለው የአንደኛ ደረጃነቱ ሥፍራ የኢየሱስ ብቻ እንደሆነና ሌሎቻችን ከእርሱ ሥር ሁለተኛ ማለትም የወንድማማች ግንኙነት እንጂ የአለቅነት ግንኙነት እንደሌለ ነው ያስተማራቸው።
2. ሐዋርያው የሐንስ ግንኙነቱን ለማድረግ የሞከረው ከቤተ ክርስቲያን ጋራ እንደነበረ ነው ይህ ቁጥር የሚነግረን። በእኔ አመለካከት ይህ ሰው ማንኛውንም ዓይነት አማኝ ሳይሆን ሐዋርያ የሆነውን የሐንስን አልቀበልም ማለቱ የሚያሳዩኝ ነገር ሰውየው የሥልጣን ጥማት ያለው ብቻ ሳይሆን ምንም ዓይነት የእግዚአብሔር ፍርሃት የሌለው ሰው መሆኑን ግልጽ ያደርግልኛል።
3. እነ የሐንስን አለመቀበሉ፣ በክፉ ቃላት የእነ የሐንስን ስም ለማጥፋት መሞከሩ፣ እነ ጋይዮስ ቤታቸውን ከፍተው የሚቀበሏቸውን ወንጌላውያን አይቀበልም፣ ቤታቸውን ከፍተው የሚቀበሉትን ወንድሞች ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ያስወጣቸዋል። ዲዮጥራጢስ ይህንን ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያደረገ እያየ ጋይዮስ ደፍሮ እንግዶችን መቀበሉ አስገራሚ ህይወቱን ያረጋግጣል።
4. በየሐ 3 ውስጥ ስማቸው ተጠቅሶ የምናገኛቸው ሶስቱ ሰዎች፣ የመጀመሪያው ጋይዮስ (ቁ1)፣ ሁለተኛው ዲዮጥራጢስ (ቁ9)፣ እና ሶስተኛው ደግሞ ድሜጥሮስ (ቁ12) ናቸው። የእነዚህን ሁለት ሰዎች ሕይወት ስመለከት በዋነኛነት እንደተቃራኒ የማየው ነገር፤ ጋይዮስ ወንድሞችን የሚቀበል ሲሆን ዲዮጥራጢስ ግን ወንድሞችን አለመቀበሉና ከቤተ ክርስቲያንም ማስወጣቱ ተቃራኒ ነው።
5. የሐንስ ዲዮጥራጢስን አስመልክቶ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያደረገ ያለውን ራሱን የሐንስን ጫምሮ ካለመቀበል ባሻገር የስም ማጥፋት ዘመቻ ማድረጉን ለወዳጁ ከተናገረ በኋላ በሰውኛ አስተሳሰብ መስጠት የሚጠበቅበት ምክር ቤተ ክርስቲያን ትተህ የራስህ ጀምር የሚል ይሆናል። ሆኖም የእርሱ ምክር ግን በቁ11 ላይ እንደምናነባው “መልካም የሆነውን እንጂ ክፉውን አትምሰል” የሚል ነው።
6. ጋይዮስ መልካሙን እንጂ ክፉውን እንዳይመስል የተመከረበት ምክንያት፤ በመጀመሪያ ደረጃ መልካም የሆነውን የሚያደርግ ሁሉ ከእግዚአብሔር በመሆኑ፤ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ክፉ የሚያደርግ ደግሞ እግዚአብሔርን ስላለየው ነው። ለድሜጥሮስ ምስክሮች ሆነ በቁ12 ላይ የቀረቡት፤ ሰው ሁሉ፣ እውነት ራሷ፣ እና እነ የሐንስም ጫምር ለእርሱ ሕይወት ምስክሮች ናቸው።
7. በቁ13 ላይ የሐንስ “በቀለምና በብርዕ እንዲሆን አልፈልግም” ሲል ያ ምርጫው እንዳልሆነና ፊት ለፊት እንነጋገራለን በማለት ምርጫውን ግልጽ ያደረገ ይመስለኛል።
8. ሐዋርያው የሐንስ “መልካም የሆነውን እንጂ ክፉውን አትምሰል” በማለት የተናገረውን በቀጥታ የሰዎችን ስም ጠቅሶ መናገር ቢያስፈልገው “መልካም” ለሚለው ቁ1-8 መልካም ሥራውን የተናገረለትን ጋይዮስን እንደሚል፤ “ክፉ” ለሚለው ደግሞ በቁ9-10 ውስጥ ክፉ ሥራውን የተናገረለትን ዲዮጥራጢስን ለማለት እንደማይችግረው እንምታለሁ።